

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

- Coloured covers/
Couverture de couleur
- Covers damaged/
Couverture endommagée
- Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- Cover title missing/
Le titre de couverture manque
- Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
- Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur
- Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
- Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distortion le long de la marge intérieure
- Blank leaves added during restoration may appear
within the text. Whenever possible, these have
been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional comments:/ This copy is a photoreproduction. Title and text in Cree syllabics.
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	14X	18X	22X	26X	30X
			/		

12X 16X 20X 24X 28X 32X

ՀԵՐՐՊԱՅ Բ'ՐՃ.ՀԾԴ ՎԼՅԵԾԴ
Ճ-ՐՆԴԵՐԸ

▷ ԲԲԼԸ, ԲԺԷՌՈՐՈ ՎԼՅԵԾ ՃԸ
Ճ-ՐՆԴԵՐԸ; Բ'ՐՆՐԱԿՆԵ; ՃՐՃ ՃԱՎ
ՃԸ ՎԼՅԵԾ Բ'ՐՃԱՎԵԼ ՀՍԴ ԳԵՖ
ԵՐ.ՀՄ; Բ'Ր.ԵԼՆԺԵՎԵՐԸ; ՊԱՅ Բ'ՐԺԵՐԸ
ԳՃԵԼԵՖԵ; ՃԸ ՎԼՅԵԾ Ի՞ն ԱԲԸՑԼՐ-
Ք Հ ՎԼՅԵԾ

ՀԵՐՐՊԱՅ Բ'ՐՃ.ՀԾԴ ՎԼՅԵԾԵՖԾԴ
Ճ-ՐՆԴԵՐԸ ՃԸ

▷ ԲԲԼԸ, ԱԲՃԵԼԵՖ ՀՍԴ ԳԵՖ ԳՐ-
ԵԲՐԸ, ▷ ԼԿՀԵԼԵՖ ՎՐ.Վ
ԱՄ Բ'ՐԲՐԱԿՆԵ, ՎԵ ԼԵ ՃՐՃ Բ'Ր-
ՌՆԵԼ; Վ.ՎՐԱ Բ'ՐԲԿՐԸ; ՊԱՅ Բ'ՐԲՎՀՐԸ
Ք; ՃԸ ՎԼՅԵԾ Ի՞ն ԱԲԸՑԼՐՔ Հ ՎԼՅԵԾ

•∇Γ∩Δ

נְגַזְּרָה

յասճռո ելրճու

PRINTED AT MOOR C.M.S.S.

1853

¶ԴՐՈՒՅԵՍԻ ԿՐՆՀ ՀԵՐՐԳԱԾ, ՀԵՐՁՎ-
ՔԼ ՏԵՐ. Հ. Դ. Դ ԵՐԵՐԸ ԾՈՇ ԾԸ Լ-
ՐԱԾԳԱԾ ; ԴԳ ԼԵ ԿԱ. Ս. ԷՌԾ Է. ԷՐՄԱ
ԾԱԳ ԷԾԾ ԼՐԱԾԳԱԾ ԵԼՐԱԾԳԱԾ

Ճ՞Ա ՇՐՋ ՔՎՈ ԵԼՐԸ՛ ԴՆՎԸ ԿՊ ՏԼՐԱԼՈՒՌՃԱ
ՔԲԸ ՇԱՅ ԼԵ ՀԿՊ ԴԱՄԼՂԴԱՑԵՍ ԵԳՐ.ԳՃՄԱ
ԵՐ.ՀՄ ՇԱՅ; ԵՇԱԼՄԴՎՈ ՇԱՆԱԺ
ՄՃՄ ՄԼՐԱԼՈՒՌՃԱ; ՄԼՐ.ՀՈՄԱ ՇԱՅ ԵՐԱ
ԿՈՎԵՑՄԵՑ
ԵՇ ԲՀԿՐՄ ՄԼՐ.ՀՈՄԱ ՇՐ; ՇԱՅ ԼԵ ՄԼ-
ՐԱԼՈՒՌՃԱ. ԻՐՐՋ

Ճ՛Ա ԵՂԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՊՐԵՄԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԵՂԵ՞ ՔՄԱԴ.Ճ.Ճ, ԴԵ ԼԵ ՔԸՆԱ.Ճ.Ճ; .ԳՐԵՎԾ ՇԾԿ ՔԲԲԼԾԾ)Ր.Ճ.Յ: ԴՃ.ԴԾ-ԻՊ ՇՄԾ
ԴՐՈՒՂ-ԻՊ-ԻՊ; ԴՎՐԵՇՐ՝ ՔՐԻՒ.Ճ.ՃՌ ՇՄԾ ՀԱ-
ԴՐԱՆ.Ճ.ՃՌ; ՇՄԾ ԼԵ ԴՐՄՀ.ԴԿԾԾ ՃՀ ԼԲ-
.Հ.ԾԾԾ ՇԾ

•▷< PPPFLσ>Γ‡◦ UVCL◦ 4.7◦-19Δ‡ 7◦
·7V-19Δ‡ ; 7◦-7◦ 8‡◦ 7Δ◦.7ΛΩ◦ eL

፳፻፲፭ የዚህ በቃላይ ስለሚከተሉት ነው፡፡

የኅርድ የሚገኘውን ስም አይደለም; ይህንን በአዲስ አበባ የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል;

ՏԵՇՐՅԱ ԲԻՇՆԵՎՀՅԱՆ ԱՌԴ; ԽԼ ԼԵ ԵՒՑՈՒ; ՄԸ, ԿՊԼՄՆԵՎԴՈ ԳԱՅ ԲԻԲՍԺԻ ԵՌԸ, ԹՎԸ ԵՌԸ-
ՀԵՐԿՆ; ՈԼ ԹՎԸ ԴԱ ԿՐԱՍ ՍԵՎԸՐԴ ՊԾՐՆ
ԲԻՇՆԵՎՀՅԱՆ

ԴԵ ԱՀ ՈՒՂՂՅ ՔԸՆԳՔԵՅ, ▷ ԲՇԿ ; ԴՀՄ-
ԱԼԱՅ ԱԼ ԱՀ Վ.ՎՀ ՎԼՈՐ' ԲՐԱ.Ը.ՎՀ-
ԼԵՏ.▶

የኅጂያ ማረጋገጫ በዚህ የሚከተሉት ነው፡፡

ԵՍԼՈՅ ԵՐՐԻՔԾԵԿ, ԲԲԼԸ ՏՀԵՐԴ
ՐԴԴԸ ՔԵԳՐԸ ՏԵՇ ՊԲ. ՎՃԸ ԵՐԿՈՔ ՔԼՐԱ-
ԼՈՒԾՄԵԿ ՊԼՐԸ ՎՃԸ ՎՃԸ ՎՃԸ ՎՃԸ ՎՃԸ ՎՃԸ

▷ΓΓε·▷Λε_εCL' οῡς ▷Δ·νΛε_εCL' ρυΔ&·▷Γ;
▷L▷Γ, ρρ·▷νΛε_εCL' ρυΔ&·▷Δσ&·▷▷ρ-
μΓ_ε·▷Δσ&·▷ῡς ▷Δ·νε·μΓΔσ&·▷Γ; ▷c·▷
L_ε Δ&·▷L' ▷Δ<με_εCL' ρυΔΔCL·▷Δ&·▷ρ-
L_ε) ρL_ε·▷Δσ&·▷, Δ·▷ρU L_ε ρυΔU_ε·▷
▷L_ε·▷ΓΔ·▷L' οῡς ▷Δ·μυ_ε·▷L' ρρ&·▷ρL'
▷ρΓε·▷C Γγ·με&·▷ΓΔ_εμρ, ρρνCL' ▷Γ_ε-
▷LΓΔ', ρρε·▷ρL' ρρΓε·▷C ΔσΔ με&·▷;
▷·▷ρε·▷L' ΔσΔ με&·▷; Δ·▷Δ·▷L
▷Γ·▷Γ·▷L' ·▷ΓΔ_εμρ, ▷Δ·▷Δ_εμρ;
▷ρρΔρΔ·▷ΓΓΔ' ΓUΔ με·▷L' Δ·▷ῡς ▷Δ<<-
Uε·▷ΓL', ▷Δ·▷L' Δσ·▷Δ·▷Δ_εμρ·▷Δ_εμρ;
▷ρρρSd Δ·▷Δ_εμρ;

፭፻፲ < ፊል ገዢ ደንብ

¶ ደርሱ ደርሱ የኩል በኩል በኩል በኩል በኩል በኩል በኩል

¶ ደርሱ የኩል በኩል በኩል በኩል በኩል በኩል በኩል በኩል

¶ የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል

¶ የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል

¶ የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል

¶ የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል

¶ የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል

¶▷⌚ ΓΥ·Δ Νσ<Δ·Γ>, Δ<-ΓΝΔΡΙ° δ'⌚Δ·Υ°
δ'⌚ΔΙΔΙΓΓΙΔΙδ'⌚ ΔΙΔΙ°, ρυ⌚ ΔηρηΔ, ρυ⌚
ν>ρη'⌚ ΔΙΔΙ

אַתָּה יְהוָה אֱלֹהִים כָּל־עַמִּים
בְּרֵבָה תְּהִלָּה וְכָל־עַמִּים
בְּרֵבָה תְּהִלָּה וְכָל־עַמִּים

፭፻፯ ወርቅናዣ ተሸጠል የዚህ ውስጥ የሚከተሉት የሚፈጸም የሚያሳይ

▷ ደንጋጌ መከተልኩ ደንጌ የዚያ
▷ ደንጋጌ መከተልኩ ደንጌ የዚያ : ምንም በኩል ንግድ
▷ ደንጋጌ መከተልኩ ደንጌ የዚያ : ምንም በኩል ንግድ
▷ ደንጋጌ መከተልኩ ደንጌ የዚያ : ምንም በኩል ንግድ

የፌዴራል የሚከተሉት ነው፡ ይህንን ስምምነት ተብሎ የሚያስፈልግ ይችላል

ՃԷ ՇՈՒՄ ՀՐԴԱ ԳՐՅՆ ։ ՀԵՏԵ ։ ՎԵՐ ։ ՎԵՐ ։ ԼՅԵՋԱՐՃ ՃԷ ՈՂՅՆ ։ ՆՃՐ ։
ՔՐԵՐ ։ ՎԵՐ ։ ՃԷ ՈՂՅՆ ։ ՆՃՐ ։ ՃԷ ՎԵՐ ։ ՎԵՐ ։ ՎԵՐ ։ ՎԵՐ ։

፭፻፲ < ፊልጋናዎን

፳፻፲ የልማት ንግድ ማረጋገጫ

¶ ተፈልጋና የፊልጋናውን የፊልጋናውን ጥሩ
የመፈለጋናውን ንግድ የፊልጋናውን የፊልጋናውን ማረጋገጫ
የፊልጋናውን የፊልጋናውን ማረጋገጫ የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን ማረጋገጫ

የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

፳፻፲ የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን
የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን የፊልጋናውን

ԴԼՈՒԹՅԱՆ : ՔԼՐՌՐԵԿ

ՃՐԵՇԴԻ ԵՐԱՋՐԻ, ԴՐԱ ԾԵՐԵԿԻ ԵՀՅԱԳԻ :

զ՞Ա-ՀՅՐ', ՌՃՎ': ՃՎՀ ԱԿԵԺ' ՔՃՐ

אָמֵן וְאַמְּנָנָה בְּרִית מָשֶׁה

የኢትዮጵያ የወጪ አገልግሎት ተደርጓል

የሸጋ ከዚያደርግኝ፡ ምድረጥ ዓይነ

Δ”Λ Ρ▷ΩαԼ. ՀԵՇ Բ’ՐԱԼ’ՐԱՇ՝ ՃԸ ՃԸՇ :

לְאֵת כָּלִילָה וְרַבְּדָלָה

△^8 ԵՐԴՈՒՅՆ ԾՂԸ ԵՎ ՊՐԵԼ։

▷ΡΛΔΔ▷ PPΔ<ΔL·Δ·Δ▷ ΓΥ·Δ ▷Δ·ΥΡ◁

የ(ለ) የዚህ ስምምነት አለበት በመሆኑ ይረዳል

▷ L σ̄·νυρά, ρ̄· ρ̄·νυρ̄·δσα : ρ̄·νηρ̄·δ-
σ̄·

በኩስ ተቋማውን ስምምነት እንደሚያረጋግጥ ይችላል፡፡

▷ የዚህ, ለሆነዎች የበርሃሪዎች፡ ጥሩ ለዚህ በመ-

በኢትዮጵያ የሚከተሉት ስምዎች

Digitized by srujanika@gmail.com

፭፻፲፹ < ደንብ ገዢ በ፻፲፻፷፯>

ԵՐԱԾՄԱՔԸՆ՝ ԵՐԱԾՄԱՔԸՆ ԵՐԱԾՄԱՔԸՆ ԵՐԱԾՄԱՔԸՆ

¶ ۷۰۵۳

▷ RP-Ρ' ΡΡΛσ)ά'

‘ՆՎԿԵՇԱ ԴՔԲԼԾԾ’Ը ԳՅԱ ԻՇԿ : ՃԵ
ԴՎԴՒՅՑ ԵՐԾՈՅԸ, ԱԼ ՃԵ ՔՀՋՈ ; ՔԸԶՈ
ՔՂԵԵՐՐԺԺՋՈ, ԿԱՅ ԼԵ ԲԼԾՅԾՄՐՐԺԺՋՈ Ե-
ՏՀԵՐԾ

▷ ለያና ማየት የዚህ በቃል እንደሚገኘው ጥሩ ይችላል

ՃՇ ԲՇԿ ԲՆ-ԳՈՐԾ , ՏՀՆ-ԴԵ-ԲԳԱՅ ԵԲԳ
ԳԵԼԸ : ՊՎԾ ԼԵ ՏՀՎՄԸ ԳԵ-ԾԸ ՎԵ
ԳԵԼԸ ԵԿ- ՏՐ ԵՌԼ ՏԸ ԳԵԼԸ ԵԿ-
ԵԾԱԼՐՄԵԾ-Ծ ՏՀԱԼԸ , ՊՎԾ ՏԺՐՎԼԸ ;
ՊՎԾ Վ-ԲՐՄ ԳԵԼ

ԵՐԱԾՈՎՈՅՆ ՌԱՅՈՒՄ, ԴԵ ԿՃՅ- ԴՊ :
ՎՈՎ ՎԵՐ ԿԴԱ, ԵՐԳՐԵՐ : ԴՐԵ

78. Lb ΔεΓΔΩΠΙ° συζ Δεεεζ'

¶ የዳ ለዚ ሰዎ ፌሮግግኝና ገዢ ቅድመ -
· እስላም ያደረግል ማህን ለዚ ንጽሕር
ናየንጂነት

Ճ-ՐԴՎԾՔՆ × Ճ-ՐԳՐԾԸ
ՌԾՀ, Հ-Ջ-ՐՃԵ
Ի՞ն, Հ-Ջ-ՐՃԵ

‘ՃՐԴՎԾՔԼ’ ։ ՏԵՂՄԱՆ ԱՅՍԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

፭፻፲፯ < ፌልጥና፯፯፯

፭፻፲፹ < ፊልጥናዎች

የኅው ንግድ የሚገልጻቸውን ማረጋገጫ

¶ ማድረሻ የኩርጥ ተስፋይ እና የኩርጥ
በዚህ : ሆኖም የኩርጥ ተስፋይ እና የኩርጥ
የኩርጥ ተስፋይ እና የኩርጥ

ՃԵՐԲՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱԿՐՈՅԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Digitized by srujanika@gmail.com

دیل

લાદી ડેરી ડાન્સ-રેન્ડાન્ડ

የኢትዮጵያውያን የፌዴራል ስርዱ እና በግብር የሚያስፈልጉ

۱۹۸۲ < دل رفاقت

‘אָמֵן דְּלִרְבָּנָד’

Digitized by srujanika@gmail.com

ՊԴՔՄԻՒՅԱ Ը ՀԱՅ <ԼՐՐՈՒԹ> , ԳԵՐԴՎԵ-
ՔԼՈ ԺԸՊ.Ղ.ԴՎՈ ՇՎԵՐԵՇ ԾՈՒ ԾՈ Լ-
ՐՎԱԾԳԴՔ . ՇՎ ԼԵ ԿԱ.ՍՄ ՀՎՄ Հ.ՎՐՄ
ԾՄԿ ՎՄԾ ԼՐՎԱԾԳԴՔ Է ԵԼՐՎԱԾԳԵՄ

Ճ՞Ա ԳՐԵ ՀՎՈ ԵԼՐԾՇ ԴՆՎԸ ԿՎ ՇԼՐՄԱԼՈՒՌԱ
ՔԲԸ ՊՎԾ ԼԵ ԱԿ ՎԱՋՄԼԴՐՎԵ ԵՎՌ ԿՎ ԵՎՌ ՎԱՋՄԸ
ԵՐՀԵՄ ՊՎԾ; ԵՎԾԼՄԴՎ ՇԼՆԵՒ

መሸበት ማረጋገጫ ተደርጓል ; ማረጋገጫ እና ማረጋገጫ

ՅԵ ՔԾՐԾՄ ՏԱՐՎԱԾՈՒՅԹ ՇՐՋԱՎ ՀԵԿ ՏԱՐՎԱԾՈՒՅԹ ՇՐՋԱՎ ՀԵԿ

ՃԱ ԵՂԵՐԵՐ ՀԱԴՐԵՐ ՐՈՒԼԾ : Տ ՊՐԼԾ
ԵԼ ՃԷ ՔԵՐԸ ՃՇՎ ՋԾ ՐՈՒՄ ԵՂԵՐԵՐ
ՅԱ ԵՐՈԼՔՐԵԼԵ

ԱՃԱՐԵՎՈՒԴՆԵՐ, ԵՅ ԼԵ ՔԸՆԱՌԵՐ;
ԳՐԱՎԾ ՇԾԿ ԲՐՄԼԾԾՈՐՆԵՐ: ԵԿԵՎԵՐՎԱՌ ԱՎԾ
ԴՐՈՒՂԵՐՎԱՌ; ԴՎՐԵՈՐ ԲՐՅՇԵՐՎԱՌ ԱՎԾ ՀԱՂԵՐ
ԴՐԵՎԵՐՎԱՌ; ԱՎԾ ԼԵ ԴՐՇԵՎԵՐՎԱՌ ՃԵ ԼՐ
ՀԵՎԵՐՎԱՌ ՇԾԿ

• $\nabla V \in \Gamma^{\alpha} ; \nabla \cdot V = 0$ $\nabla \Delta \cdot \nabla V = 0$

▷ ፳፭፲፭ ቀን፻፭፭፭፯

፳፻፲፭ የዚህ ስምምነት በዚህ የሚከተሉ ነው እና የሚከተሉ ነው የሚከተሉ ነው;

የፌርድ ተከራክረዋል የዚሁ ስምምነት ነው ; ይህ
ተቋሙ የሚሸጠውን የዚሁ ስምምነት

ኅብ ሰራ በቅርቡ እርምጃዎች, የተ< ; ማውጣት
ፈላጊው ዘመን ሰራ ፍጥቶ ሆኖም የጥቅምት የሚገልጻ
ለመስማት

▷ ደሳስ ተለጥቦዎች

▷ ደርሃኑ ላይተዋዋል

▷ ፳፭፲ ላኩ ቤንግዲ

¶ Dc Lb ዓርጊኖዎች ከርጥተዋለሁ; ተስፋ

ԼԵ ԳԴԱԿԱՌ ԲՐԵՋԻ ՏՎՅԱԼ ՏՎՅԱԼ ԳՐԱԿԱՆ:

၁၄၂။ မြန်မာ-က'ဗျား၊ ပေါ်လုပ်ခံရေး၊ ၁၉၈၀

፳፻፲፭ የፌዴራል ማስታወሻ

¶ ۷۸ لـ ۹۸-۰

▷ PD< Q<QLD> "σεε

ρυπάνστατος οὐδὲν τελείωσεν πάντας.

תְּנִשְׁאָבָן

አርጋኝድዎች በፌዴራል ከተማ ስነዎች የሚከተሉትን ደንብ የሚከተሉትን ደንብ

20.9.45Δ.7Δ \times ▷ 7▷◁ P_E 1 9.7Δ7Δ7Δ

『蜀漢志』卷之三，蜀漢志曰：「魏文帝嘗謂司馬懿曰：『卿何不擊吳？』懿對曰：『吾聞兵法，『不擊敵者，無功也。』』」

ԵՐԱԾՈՒՅԹՆ ԵՎ ՀԵՇԱԾՈՒՅԹՆ, ԵՎ ՀԵՇԱԾՈՒՅԹՆ, ԵՎ

Y-81' 41

¶ ሰራተኞች የሚከተሉት በዚህ መሆኑን አገልግሎት የሚያስፈልጉ
በመሆኑ የሚከተሉት በዚህ መሆኑን አገልግሎት የሚያስፈልጉ
በመሆኑ የሚከተሉት በዚህ መሆኑን አገልግሎት የሚያስፈልጉ

Digitized by srujanika@gmail.com

▷ ደርጅ ፊልጥጥቅዥ

የሆነዎች ቅጂወል ንብረት ማስተካከለሁ
ይህ : ጥሩ ለመፈጸም ቅጂወል ንብረት ማስተካከለሁ
ይህንን ለማስተካከለሁ

የሆነዎች ቅጂወል ንብረት ማስተካከለሁ
የሆነዎች : ጥሩ ለመፈጸም ቅጂወል ንብረት
ይህንን ለማስተካከለሁ

እኔ ስምምነት ማስተካከለሁ, የሚገኘው ማስተካከለሁ
በዚህ ማስተካከለሁ ; እኩል ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ
የሆነዎች ንብረት

የሆነዎች ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ጥሩ
የሆነዎች ማስተካከለሁ

የሆነዎች ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ጥሩ
የሆነዎች ማስተካከለሁ * ማስተካከለሁ

ጥሩ ለማስተካከለሁ

▷ ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ

▷ ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ማስተካከለሁ
የሆነዎች ማስተካከለሁ

በላይ ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ :
የሆነዎች

የሆነዎች ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ማስተካከለሁ
የሆነዎች ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ማስተካከለሁ
የሆነዎች

የሆነዎች ማስተካከለሁ ማስተካከለሁ : ማስተካከለሁ

▷ ተጋዥ ልብጥናዥ

ፈጻሚ ሆኖስኩ ማርጥናዥ ንጽሕር፡ ጽሑፍ
ለኩ ገዢ ልብጥናዥ ንጽሕር የፈጥረት የየ
ለመጥቃት ማርጥናዥ

•ፈጥረበኩ ልብጥናዥ ማርጥናዥ ማርጥናዥ
የፈጥረበኩ ልብጥናዥ፡ ሁሉም ስራው ስርዓት
ለማጥናዥ ማርጥናዥ ስራው ስራው ስራው
ቅርቡ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
> ስራው ማርጥናዥ፡ ማርጥናዥ ልብጥናዥ
ማርጥናዥ ማርጥናዥ ልብጥናዥ

ኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
እኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
እኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው

ኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
እኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
እኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው

•ኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
ማርጥናዥ ስራው ስራው ስራው

•ኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
ማርጥናዥ ስራው ስራው ስራው

•ኩ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
ማርጥናዥ ስራው ስራው ስራው

¶ ስራው ስራው ስራው ስራው ስራው
ማርጥናዥ ስራው ስራው ስራው

▷ ደንብ ፊልጋዋቸው

ዶመኝ የ<የበኩል> የዕግዢር የጥል

የዕና, ድመኝ የ<የበኩል> የዕግዢር የጥል :

ከደረሰኝነት

የየ<በኩል> ማይኝ ሲሆን : የለታደራቸው

ቴዕ. ቅ. ቅ. ቅ. : የየ<በኩል> ጥሩ ሲሆን

ፈጻሚ. ቅ. ቅ. ቅ. ቅ. ቅ. ቅ. ቅ. ቅ.

አሁን ለመፈጸም የየ<በኩል> የጥል

አሁን ሲሆን

የየ<በኩል> ማይኝ ሲሆን : የጥል

አሁን ለመፈጸም

የየ<በኩል> ማይኝ ሲሆን : የጥል

አሁን ለመፈጸም

ለመፈጸም

የጥል ሲሆን

የጥል ሲሆን : የጥል

ለመፈጸም ሲሆን : የጥል

አሁን ለመፈጸም

የጥል ሲሆን : የጥል

ለመፈጸም ሲሆን : የጥል

አሁን ለመፈጸም

የጥል ሲሆን : የጥል

ለመፈጸም ሲሆን : የጥል

አሁን ለመፈጸም

የጥል ሲሆን : የጥል

▷ (S S ⌂ ↵ F R 9 Δ)

ՀՀ.Դ. ՎՃԱ.Ք.ԵԼԱ.Ե. ՊԵ. ԼԵ. ՔԵՆՎԵԼ.Դ.
ՀՀ.Վ ՎԼՈՒՐ ԾԸ ՀՅԱ

ኅዳሽ የከተማው ስርጓሜ : ንግድ ተብሎ የከተማው ስርጓሜ

የጥልጋ የዕገት እና ትርጓሜ : ጥሩ ለኩል ጥሩ ለኩል
መኖሪያ እና የሚከተሉ ነው ይህንን የጥልጋ የዕገት

ԵՇԱԼՐՈՒՅՆ՝ ՏՀԱԼՈ, ԹՎԸ ԴՐԱՎԼՈ:
ԹՎԸ ՎՐԱՐ ԳԼԱ.

ԵՐԱԾՈՎՈՅՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

¶ ተፈ ለዚ ዓርጊናዱያለው ጥሩ ሆኖ ምርመራ
የልማትና ጥሩ ለዚ ስዕስታዊነት የገዢነት
እኔበደምና የፈርማ

σ·νυν ηδέ τοι, εάντας πάντας, τούτοις γένεσθαι μένεινται.

σὲνων τὸν πατέρα ιδίων, οὐδὲν
περιπλέκεται, οὐδὲν πατέρα ιδίων
πατέρα ιδίων, οὐδὲν πατέρα ιδίων
πατέρα ιδίων, οὐδὲν πατέρα ιδίων

▷ ደንብ ቅልጋዥ

መኑ/ርዳ’ የረሱፌርማ ; ክፍተማዎችና ገዢ ማረጋገጫ
ሙሉ ማለውም ስጥ, ማስፈጸምና የየዘግበ, ማ
ፊለ’ ማያዣኗና ማኅል ገዢ ፈቃድ’ ; ይህን ማኅል
ገዢ የነበረኑ/ርዳ’ የጥበቅና ለተጨማሪ ሁኔታ
ማለው

መኑ/ሮ ሁኔታ ማስቀመጥ ለተሞሩ ማኅል ; ማለ
መኑ/ርዳ’ ማኅል የሚከተሉት የጥበቅና ; ማኅል
ማስፈጸም ማጠጣ ገዢ የሚከተሉት ; ማኅል ለጥበቅና
በጥበቅና ; እዚህ ይመለዋል የጥበቅና, ሁኔታ
መኑ/ሮ ማኅል

¶ ማኅል ለዚህ ማኅል ለጥበቅና, ማኅል
ሙሉ ማኅል, ማኅል ለጥበቅና ሁኔታ የጥበቅና
ማኅል

የጥበቅና የጥበቅና የጥበቅና የጥበቅና
ሁኔታ ማኅል ለጥበቅና ሁኔታ የጥበቅና
ማኅል

የጥበቅና ለጥበቅና

የጥበቅና, ማኅል

የጥበቅና, ማኅል

የጥበቅና, ማኅል

የጥበቅና ለጥበቅና ሁኔታ ማኅል

የጥበቅና ለጥበቅና ለጥበቅና ለጥበቅና

የጥበቅና, የጥበቅና ለጥበቅና, ለጥበቅና

ԵՍՈ ՊՈՅՏԵՐԴԱ X ՔՅԺԼՇԱ Ե ՀԱՇՄԱՌԻՇ-
ԾԸ ԳՐԻ Ե/ՀԱՐԵՍՈ ՆԱՄԱՀԱՎԱՆԿԱԼ ՀԱՐ-
ԲԲԲՋՔ X ԱՄ- ԵՄ ՐԵՋ ՐԵՋ ՊՐԻ Խ ԴՎԵ-
ԿԼԱՋ ՄԼՐԱԼՈՒԴՏԵՋ, ՀԱՐ- ՆԱՄ.Ն-
ՎԵԿԼ.ԱԲՐԻ ՔՄՊ ԵԼՄՀՀԱՆԵՐԻ X ՆԵ ՃԵ-
ՃՄՃՄ-Ջ Ե ԳԻՄՃՄՊ Խ ԱԴԱՀԱՄՔ ԼԵ
ԼՐ.ՀՈՄԾ ԾՐ X ԴՐ

▷ ንፃፅ ፍልጋናዎች

የረ ለዚ , ሻ የየለሱ

ፈርጥናዱዱለ ° × ሻ የየለሱ የምር<ዱር ጥዣቸው
ሙ.ኩ-ፈጥራ-ናል × ማር ለዚ ስዕ ሰራ ስራ
የ<የ-የ ልን ስራው ሻ'የ

፩ ስዕ ለዚ ስራያዥ ፍልጋናዎች የፈልጋናዎች
ከሁ : ስዕ ለዚ ሻ ፍልጋናዎች
የፈልጋናዎች የጥራ-ስል ቁ-ጥራ-ስል

ሻ የየለሱ , ሻ ስራ<የ ገዢ-ሱ
ቅድመ ማር ገዢ ከፍጥ-ናል ማር ገዢ ስራ
ፈልጋናዎች ; ገዢ ስራው የወጥናው ለዚ ስራ
ገኘ-ጥራ-ስል ለዚ ስራ ከፍጥ-ሱ ; የፈልጋናዎች
የፈልጋናዎች ስጥ ስጥ ስጥ ስጥ ; ማር ለዚ
ናል-ጥራ-ስል የፈልጋናዎች ስጥ ስጥ ስጥ
የፈልጋናዎች : የፈልጋናዎች ለዚ ስራ
ቅድመ ስራው ; ስራ ሻ ስጥ ስጥ ስጥ
ናል

ፍልጋናዎች የጥራ-ስል ስራ-ጥራ-ስል
ቅድመ ሻ'የ

የፈልጋናዎች ስብለጥራ-ስል የፈልጋናዎች ሻ
ቅድመ ; ማር ለዚ የየለሱ-ናል-ጥራ-ስል ሻ'የ
ናል ሻ ስራ-ጥራ-ስል ማር ይ-ሰና-ስራ-ጥራ-ስል
ቅድመ-ጥራ-ስል ; ስራ ሻ ስራ-ጥራ-ስል ሻ'የ
ናል-ጥራ-ስል ሻ'የ

▷UL

▷ ፳፭፻፯ በ፻፻፯፭፭፭

የጥቅምት ተስፋ ስርዓት አለ ይችላል እና የጥቅምት ተስፋ ስርዓት አለ ይችላል

ՃԵՐԵՎԱՆԻ ՔՐԴԱԿԱՆՈՒՄ. ՃԵՏԾԱՌԻ ՃԵՐԵՎԱՆ

କୁଣ୍ଡଳୀ ପାତାରୀ ମହିଳା

ՀՅԴ ՎԼՈՐԵԼ ՏՎԾ ԵՐՊ ՎԼՈՐԵԼ ՊԲԼԾ
ՔՀ ԱԺ ԵՎԸ ԱՄԾ ԳԵԶ ԵԼԼՅԵՍ ՀԵՔ ԵՔ
ՀՄՇԻՋՆԼ Ա ՅՈՒՆԵՐԴՎՔԼ ՀԱՅ ՏՎԾ
ԴՎԴՔԼ ՀԱՅ, ՏՎԾ ՀՅԴ ԱԿԾ ԵՐՊ ԱԳ-
Լ ԱՐ ԲՀԵՐԸ Ա, ՏՎԾ ԼԵ ՀԵ Ա ՊՐԸ ԱԾ Հ-
ԱՐ, ԵՊԱԼ Ա ԲԿ ՆԵՐԳԱ Ծ ԱՐԸ ՎՃ
ՀԲՍ Ծ ԲԸ, Բ' ՊԲՄ ԱԿ ԵԾ ԵՎԸ ՎՃ
ԱԾ ԵՎԸ Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա

‘אָמֵן דָּבָרְתָּ

Digitized by srujanika@gmail.com

• ԲՀՅ. ՀՅ. ՊՊՐԾՅԼՐՃ. ՏԿ. ԴԵ-ԲԳԱՅ, ԵՎԸ
ՊԲԼԾԸ ՏԿԱՅ, ԵՎԸ ՎԵՐՔ ԳԼՆ ԾՈՒՐ-
ՎԴԱՅ, ԲՅԵՋԵՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՎ ԵՎ

$\Delta^0 \sigma \subset U\sigma$

ଫୋଟୋ କୁମାର

נְבָדֵל מִמְּרֹא, וְנִרְאַת אֶל-מִזְבֵּחַ
וְנִשְׁתַּחַת כְּלֵי-מִזְבֵּחַ; נְבָדֵל
מִמְּרֹא, וְנִרְאַת אֶל-מִזְבֵּחַ
וְנִשְׁתַּחַת כְּלֵי-מִזְבֵּחַ;

•**נַעֲמָה** נְעָמֵת •**נַעֲמָה** נְעָמֵת

ГՐԴԱ ԼՐԳԻՆԵ ՊՈՅ ԳՐԴԱԾԱ, ՏՐ, ԼՐԱ-
ԼՈՐԴԱԾԱ, ՏՐ, ԼՐԼԾ) ՏՐՏԱ-ՎԴՔ ՊՈՅ
ՃԺ. ԿՐԵՎԴՔ ՏՐ; ԲԲԿ. ԳՐԴԱԾԱ ՊՈՅ ԽԵԳ
ՄԵ. ՎՃՐԴ. ՎԴՔԱԾԱ, ՏՐ,

גַּרְנָתֶן • אֵלָיָהוֹן יְהוָה אֱלֹהִים
בְּרוּךְ תְּהִלָּתְךָ יְהוָה אֱלֹהִים
בְּרוּךְ תְּהִלָּתְךָ יְהוָה אֱלֹהִים
בְּרוּךְ תְּהִלָּתְךָ יְהוָה אֱלֹהִים

Digitized by srujanika@gmail.com

$\Delta \sigma = U\sigma$

▷ui

Գ Ծ Հ Ս

ՔԵՎԼՈՒՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ
 ՔԵՑԱԾԱ.ՆԴԺ Ք'ԻՐՀ-Ժ ԱԾ ՂԱԾ ԳԴ-
 ԲԻՐԱԾ Ժ ԱԾ ԳԵՄՄԱՀԱՆ Ժ ԱԾ ԳԼԼՈՒՔ-Ժ ՆԴ-
 ՀԱ.ՍԼԵԲ ՔՀԵՔ ԵԳԻ.ԳԴՀ
 ՔԵՎԼՈՒՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ
 ՔԵՑԱԾԱ.ՆԴԺ ՂԻՀ Ք'ԻՐՀ-Մ ՔՈ-Ե-Լ
 Կ.Դ-ԲԻՐԱԾ Ք'ԻՎՀ-Ք ՔԸԼՐԴ ԱՀԱՄՄԱՀԱՆ,
 Ժ ԱԾ Լ Ք'ԻՐԱՅՐՔ ԱՐԱ.ՆԴՄ Ժ ԱԾ Լ
 Ք'ԻՎՀԱԾԲՐԾ Վ-ՔՌ Ժ ԱԾ ԾՈՋԻԳԴՄԾ-Ը
 ՔԵՎԼՈՒՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ
 ՔԵՑԱԾԱ.ՆԴԺ Ղ Ք'ԻՎՀ-Ժ Հ.Վ.ՎՃՄ
 ՂԻՀ Ղ ԱԾ Վ-Ծ ԱԾ ԵՀԵՄՄԵՐ, ԱԾ Ժ ԱԾ
 ԵՐԱՀԵՄՄԵՐ
 ՔԵՎԼՈՒՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ
 ՔԵՑԱԾԱ.ՆԴԺ Ք'ԻՐԼՄԵԱՐ ԱԾ Ե-Հ-
 ԱՐ; Ք'ԻՐ-Ե-Լ-ԱՐ Ժ ԱԾ Ք'ԻՐ-Ե-Ր ԱԾ Ե-
 Խ-ԵՄՄԵՐ; Ք'ԻՐ-Ե-ՄՄԵՐ ԱԾ Ե- Ե-
 ԱԾ Լ- ԱՐ- ԱՐ-Ն-Ա-Ե-Լ Կ-Ծ Ա-Ե-Վ
 ՔԵՎԼՈՒՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ
 ՔԵՑԱԾԱ.ՆԴԺ Ք'ԻՐԾ-Ն-ԼՐ Ա-Մ-Ա-Ր
 Ղ-Ծ Ե-Ծ-Ի-Մ-Ր, Ե-Ր-Ո-Լ-Ր-Ր Ժ ԱԾ Ղ-Ծ Ե-
 Գ-Ր-Ր
 ՔԵՎԼԵՔ Ք'ԻՎՀԱՆՆԵԼ Կ.Դ.Հ.Լ ԿՐՏՎԼԱՆ,

ՀՅ ԱՃԵՎԴՈՅ ՎԵ ԽԵՎԵԼԻ ՐԵԴ ԵԿ-
ՀԵՄԱ ՀԵՐԻ ՊԱՀ ԾԱՅ ՌԵԴ ԵԿ-
ՄԵՆ-ԷԿ-ՀԵՐԻ, ՐԵԴ ԵԿ-ԾԱՅ ԾԱՅ
ԵԿ-ՄԵՆ; ՊԱՀ ԼԵ ԲՐԵՐՈՒԼԳԵԼԻ ՐԵԴ ԵԿ-
ՀԵԿԵԾ-ԴՐԻ

የዕርጂነዥ የጥናኝና ተብሎ የጥናኝና የጥናኝና
የዕድልና ስልጣን የጥናኝና ተብሎ የጥናኝና
የጥናኝና ተብሎ የጥናኝና ተብሎ የጥናኝና

ף ס כ ע ס

לְאָמֵן, מִתְּנַחֲמָד לְאָמֵן לְבָנָה
מִתְּנַחֲמָד אֶת־מִתְּנַחֲמָד ; אֶת־
מִתְּנַחֲמָד רֹאשׁ־מִתְּנַחֲמָד ; אֶת־
מִתְּנַחֲמָד רֹאשׁ־מִתְּנַחֲמָד ;

פָּאָמֵן לְאָמֵן מִתְּנַחֲמָד יְהִי־
מִתְּנַחֲמָד מִתְּנַחֲמָד : פָּאָמֵן
מִתְּנַחֲמָד

מִתְּנַחֲמָד מִתְּנַחֲמָד : פָּאָמֵן
מִתְּנַחֲמָד

▷ מִתְּנַחֲמָד מִתְּנַחֲמָד : מִתְּנַחֲמָד
מִתְּנַחֲמָד :

מִתְּנַחֲמָד מִתְּנַחֲמָד

▷ מִתְּנַחֲמָד מִתְּנַחֲמָד : מִתְּנַחֲמָד
מִתְּנַחֲמָד :

מִתְּנַחֲמָד

▷ יְהִי, וְאָמֵן

▷ יְהִי, וְאָמֵן

יְהִי, מִתְּנַחֲמָד

יְהִי, מִתְּנַחֲמָד

יְהִי, מִתְּנַחֲמָד

יְהִי, מִתְּנַחֲמָד

יְהִי, מִתְּנַחֲמָד

$$\triangleleft^\sigma \subset \cup^\sigma$$

¶ ሰራ ስራ የኩስኩስ የኩስኩስ የኩስኩስ

ΔΕΝΤ-ΔΙ * ΔΙΔΥΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ

፳፻፲፭

ዶ ሽር ፈ ቤ ሽ

የዕስ የዕስ አገልግሎት የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ
በኩል የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ
በኩል የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

▷ ገዢ ብቻ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የዕስ የዕስ አገልግሎት የሚከተሉ ደንብ

▷ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

▷ ገዢ ብቻ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የዕስ የዕስ አገልግሎት የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ
የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ ደንብ

$$\Delta^3 \sigma \subset U \sigma$$

▷ ՍԱՀ- ՆՎՐԵՐՄ, Հ.ՆՎԵՐՁ
ՃՈ- ՌԱՎ ՎՐԵՄՁ, ▷ Ի՞նչ
ԲՆԼԲՀԾՁՁ ▷ Ի՞նչ; ԲՆԼԲՀԾՁՁ ▷ Ի՞նչ
Ի՞նչ
▷ Ի՞նչ- ԱԿՇԵՐՁ ԲՀ.ՆՎԵՐԳԱ
ՎՃԵՎՆԵՐԸ

፲፻፲፭፯፭

ՀԱՅՈՎ ՏԸՆԴԳՐԱԿ

፳፻፲፭፻፯፮፪

ხატ-დაც (მ) თუ ხატის (ლევ) აუსა ერთი
ძრ, დარც-ძრ ძრ დაც ჩრდილოების (ლ) ჩრდილოები
დარ დაც ლხ ედონის ხატის ხატის და

የፌዴራል የዚህ ስምምነት በመሆኑ እንደሆነ ይረዳ
በዚህ ስምምነት በመሆኑ እንደሆነ ይረዳ

¶ <ԵՐԵՎԱՆ> ԵՎ բր. ՃԵՂՋՐԵՄ

אָמֵן וְשָׁמֵן

የጥቅምት የጥቅምት ማኅበር

¶▷ር ፈር-ገናዕዢዎች ከ’ፌሱንና ደግሞ የፌ-
የው ከግብርና ማጠሪ-ፈ’ ትዕዛዝ ማለያ
ፈር-ገናዕዢዎች.

የዕለስ የፊሬት ሰዕስ ቅሬታዎች የፈረሰ ነው እና የዕለስ የፊሬት ሰዕስ ቅሬታዎች የፈረሰ ነው

PFTDPL DσV·qΔ>

၁၂။ မြန်မာ့လုပ်ရေး ၁၃၈

Δετ-Δ' × ΡΩΚ' Λ.ΔΕΓΔΩ, Συζ Λδ Δε
ΣΔ ΣΥΛΛΑΦ Ρ'ΓΕΔΕΓΔΩ ΣΔ Λ δη-γΔΩ

ΔΕΓΓΑ · ΔΙ · × ΡΩΝ< Λ·ΔΕΓΓΑ>, ΣΥ< Λ·ΔΕΓΓΑ>
ΣΥ< Λ·ΔΕΓΓΑ> Ρ'ΓΑΔΑΓΑΓΑ< Λ· ΔΛ ΛΓΑ·ΓΑΔΑ>

ՃՐԵՎԱԿ ՌԾՎՀՆԳՔ, ՊԱՅԻ ԼԵ ՃՐԵՎԱԿ ՄԱՋԱՎ ԲՐԺԵԵՐԸՆ ՌԼ ԵՐԿԱ

PRDPIL^o DσV^{·q}א

ՃՐԵՎՈՅԻ ՀԾՈՎՆԱՅԻ, ՊԱՇԱ ԼԵ ՃՐ
ՀՅԱՋՔ ԲՐԺԵՐԸ ԾԼ ԵԳՐԿԱ
ՃՐԵՎՆՎՐԼՈ Հ ԴԵ ՀԵ ԲԵՏՀԵ.ՃՐ
ՃՐԵՎՈՅԻ ՀԾՈՎՆԱՅԻ, ՊԱՇԱ ԼԵ ՃՐ
ՀՅԱՋՔ ԲՐԺԵՐԸ ԾԼ ԵԳՐԿԱ
ՃՐԵՎՆՎՐԼՈ Հ ԴԵ ՃԵԼԱՄ.ՃՐ
ՃՐԵՎՈՅԻ ՀԾՈՎՆԱՅԻ, ՊԱՇԱ ԼԵ ՃՐ

PRDPLE. DSV·PΔ

Digitized by Google

ՀԵՐԴՎԱՐԼՈՒ Խ ՎԵՐ ՃԵ ԹԵՐՄՈՅ

$\Delta C_{\text{eff}} \cdot \Delta' \times \Gamma D < S \cdot \nabla C \cdot \Gamma \dot{\alpha}^3$, $\Rightarrow \dot{\alpha} < L_b \cdot \Delta S$

Գ-ՐԴԵՔԼ ° x ։ ԴԵ ՁԿ ԲՅԱՆՈՒՅԻՆ

प्राचीन

۱۸۵۵۰ آپ، دب، آن، وہ لیلی: ۱۰ بھ

አዲስ አበባ, የኢትዮጵያ ማኅበር ነው

విభాగం ప్రాంతాల కుటుంబాల విభాగం ప్రాంతం

•፳፻፲፭ ዓ.ም.

አዲስ-አበባ * የዚህ ፊልጂ-ገዢ * -በኩረቱ ተከራክር

୧୯୮୦ ପ୍ରକାଶନ ଏତ୍ତିକାଳୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବାର

•Ae 'U^e'

110° E. 90° E. 10° E. 110° E. 120° E.

፳፻፲፭

፳፻፲፭ የዚህ ስልጣን የዚህ አገልግሎት ተደርጓል

▷ዕለፌፈ’ ከዚህ ዓይነትና ተብሎ ማጠቃለሁ

▽ 6 △ 79' 945' 852' : 6: △ 77' 72' 8

ՀԵՐԲՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ԱՎԵՐԻ ԶԱ

ΦΡΔΡΛ° Δσ' Β·ΩΔ

¶ ማል ለብ ዓድርናል ፈጠረኞል ሰያመኑ ተከራካሪ
ጥጥልና ማረጋገጫ የጥጥልና ማረጋገጫ ተፈጥሮ
የጥጥልና ማረጋገጫ የጥጥልና ማረጋገጫ ተፈጥሮ
ጥጥልና ማረጋገጫ የጥጥልና ማረጋገጫ ተፈጥሮ
ጥጥልና ማረጋገጫ የጥጥልና ማረጋገጫ ተፈጥሮ

σὲ·νυδ ἥ·νις η·νεῖ πρέπειον τινῶν
·ξίν, οὐκέτι δορις πρέπειον, ὅπερι
δοκεῖται οὐτούς πρέπειον τινῶν
πρέπειον, δορις πρέπειον τινῶν,
οὐτούς δορις πρέπειον τινῶν,

የጥቅምት የሚያስቀርብ ነው